

ስለ እንጅነር ስመኘው ሞት ስናስብ ያልተመለሱ ዋና ዋና ጥያቄዎች

የተሰጠው መግለጫ ዶሮ ሲያባብልዎት በመጫኛ ጣልቀት ነው ነገሩ፤ ለማንኛውም ቀጥሎ ያሉት ጥያቄዎች በዝርዝር መልስ ያስፈልጋቸዋል፤

1. ከመገዳለቸው በፊት መልስ ያለገኙ ጥያቄዎች

የመስቀል አደባባይ ካሜራ 2 ቀን ቀደም ብሎ ተነስቶ ከሞተ ከቀናት በኋላ እንደገና ለምን ተተክለ? ከ 5 ወራት በፊት ይደረግላቸው የነበረውስ የደህንነት ጥበቃና የግል አሽከርካርያቸው ለምን ተነሱ? ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ወሃ እና እነርጂ ሚኒስትሩ ምን ነበር የተነጋገሩት? ለምንስ በጥዋት ቀጠሮ አስፈለገ?

2. እንጅነር ስመኘው ከሞታቸው በፊት የነበራቸው ስሜት

በተደጋጋሚ ግድቡን ሳላጠናቅቅ አላርፍም፤ ጊሜንም አልላጭም ይሉ የነበሩ እኚህ እንጅነር እንዴት ራሳቸውን ያጠፋሉ ተብሎ ይታመናል? ለጉብኝት ግድቡ ድረስ የተጓዙት ኢትዮጵያውያንም ይሁን የውጪ ዜጎችን ሲያነጋግሩ ሁሌም በደስታና በሞራል መግለጫና ማብራርያ ይሰጡ እንዳልነበር ባለፉት 5 ወራት ውስጥ ተስፋ የመቁረጥና መግለጫ ከመስጠት ለምን ተቆጠቡ? ብBBC ከመገዳለቸው አንድ ቀን በፊት መግለጫ ስራው እንዳልቆመ እና ለተጨማሪ ዘገባ ኮንኬሽን ሚኒስቴር ጠይቁ ለምን አሉ?

3. ከመገዳለቸው በፊት የዶ/ር ዓብይ መግለጫ

ጠ/ሚኒስትሩስ ለምን ለመጀመርያ ጊዜ ግብፅ ተጓዙ ከተጓዙ በኋላ ለምን ፕሮጀክቱን በተመለከተ የኢትዮጵያውያን ተስፋ የሚያስቆርጥ የ አይሳካም(ከ10ዓመት በፊት)አይጠናቀቅም መግለጫ ሰጡ? የተለያዩ የአለም ሃገራት መሪዎች አለማቀፍ ሚዲያዎች እንዲሁም ዓለማቀፍ ባለሞያዎች ስለጥራቱ የመስከሩለት በጠ/አብዬ እንዴት ጥራቱ አስተማማኝ እንዳልሆነ መግለፅ አስፈለጋቸው? ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ወሃ እና እነርጂ ሚኒስትሩ ምን ነበር የተነጋገሩት?

4. ከተገደሉ በሃላ የተቃረኑ መግለጫዎች

በጥርጣሬ የተያዙ ሰዎች አሉ ተብሎ እንዳልነበር አሁን ላይ ተይዞ የነበረው ህፃን ነበር ለምን ተባለ? በግድያው ቀንና ሰዓት በቦታው የነበሩ አንድ ሰው ሲሮጥ አይተናል ያሉ ምስክሮች የት ደረሱ? ራሱን በሽጉጥ የገደለ እንዴት ጭንቅለቱ ሳይፈርስ እና ጥቂት ደም ይፈሳል: : ከሁሉም በላይ ጥይቱ በቀኝ ጆሮ ግንዱ በኩል ገብቶ በግራ ወጣ ካሉ ፍንጣቂ መስተዋት ላይ ያለመታየቱና ንፁህ መሆኑ አልታወቃቸውም እንዴ? ሽጉጡ ለምን ተሰተካክሎ በወንበሩ ተቀመጠ? ለምን ተንሸራትቶ አልወደቀም? በተጨማሪም ሰው ራሱን ስያጠፋ በተፈጥሮም ይንፈራገጣል: ግን እንጅነሩ በወንሩ ተደግፈው ተገኝተዋል: ወደ ታች ይወድቁ ነበር፤ በአዳባባይ መሃል ጥይት ተተኩሶ እንዴት ድምፅ አይሰማም: የትራፍክ ፎሽካ እንካን ከሩቅ ይሰማል: :

5. የተምታታ መግለጫ እና የቤተሳባቸው ሁኔታ

ባለቤታቸውስ ምን ዋጣት? የኢንጂነሩን ባለቤት ማፈን ለምን አስፈለገ? በአደባባይ ወጥታ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ሀዘኗን እንድትካፈል መደረግ አልነበረበትም ወይ? ልጆቻቸውስ ለገለልተኛ ሚዲያ ለምን ቃላቸውን አልሰጡም? ልጆቹ በርቱ አጥኑ ያለው ወደ ጉባ፤ አባይ ለመሄድ እንጂ እንዴት ራሱን ለመግደል አስባል ይባላል: : ይንን ለBBC-Amharic program የባለቤቱ እናት

እና ወንድምዎ አረጋግጠዋል። በጥዋት ተነስቶ ወደ ስራ እንድንገባ እና ሁለት ሰዓት ውሃ እና እነርጂ ሚንስትሩ ቀጠሮ እንዳለው ከዚያ የተዘጋጁት ሻንጣዎች ይዞ ወደ አባይ ግድብ ለመሄድ ተመልሶ እንደሚመጣ ለቤቴሰቦቼ ተናግራል። ራሱን ለመግድል ምንም ምልክት አላሳየም። በትዳሩ ደስተኛ እንደ ነበር የባሌበቱ እናት ተናግረዋል።



6. የምርመራው ውጤት ተአማኝነት

እንጅነሩ በጥይት የተገደሉት በግራ ጀሮ ነው እንዴት ልሆን ይችላል። ሽጉጥ በተለምዶ በቀኝ እጅ ነው የሚያዘው እንዴት በግራ በኩል ራሳቸው ተኩሰው ይገድላሉ። ለምን ቤታችው በቀብር ሰአት ተበረበረ፤ ይንንም ተራ ስርቆት ነው አለ ፖሊስ። በቀብር ሰአት የሰው ቤት የሚበረብረው ሌባ ማን ነው ለምንስ ፤ FBI እና የግብፅ ደህንነት ለምን መጡ? ለምን እንድመረምረው ተፈቀደለት ፤ ኢንጂነሩን ለመቅበር መጣደፍ ለምን አስፈለገ? የእጅ ጓንት እንዴት ውጭ ተጥሎ ተገኘ?




7. ከመገደላቸው በሃላ የዶ/ር ዓብይ መግለጫ

ኢንጅነሩ የሞቱ ቀን PM የልደት ቀናቸው ስያክብሩ እንደነበርና አሜሪካ ውስጥ አንድ ስመኘው የሚባል ሞቷልስ ስለምን አሉ? ተመልሰውስ የሙት ልጆች እንደመጠየቅና የሃዘን መግለጫ እንደመስጠት ጭጭ ከማለታቸውም በላይ ይባስ ብለው ወደ አማራ ክልል በመጓዝ ወደ ሚቹ ም/ር/መስተዳድር ቤተሰብ ሄደው የሚች ልጆችን ሲያፀናኑ ለምን ታዩ? የግድቡን ስራተኞች የ 3 ወር ደመወዝ አለመከፈልና ሰልፍስ ለምን ተከለከሉ:: ከጠቅላይ ሚንስትሩ እና ወ.ሃ እና እነርጂ ሚንስትሩ ምን ነበር የተነጋገሩት? ከምርመራ መግለጫ በፊት ለምን የግድቡ ወጭ ከመጠን ከተሰራው ስራ በላይ ነበር ተብሎ በ መገናኛ ብዝሃን ተነገረ:: ብትክክል በጭንቀት ራሳቸው ከገደሉ ዛቻ እና መስፈራሪያ ደርሶባቸዋል ማለት ነው:: ግን ሃቁ እሱ ባይሆኑም ሆን ተብሎ የተደረገ ሴራ ነው:: ስለዚህ መንግስት አንድ ቀን ከተጠየቅነት አይድንም::

ለተጨማሪ ታች ያሉት ፎቶዎች ያገናዝቡ



በቀኝ እጅ ግራ የጀሮ ግንድን መምታት እንዴት ነው ይሚቻለው?
እራስን ለመግደል እዛ ድረስ ለምን ነው የሚዘረው?
እስኪ ልምድ ያላችሁ ልምዳችሁን አካፍሉ?
ጉድ እኮ እየሰማን መስከረም ሊጠግ ነው።



(ከስዩም ሃገ-ስ ከመቸለ 09-07-18)

